

መጻሕፍ ቅዱስ

የብሉይና የሐዲስ ኪዳን መጻሕፍት



ዲጂታል ኤዲሽን ፲፱፻፺፱

በዲርክ ሮክማንና ፍሬዘውድ ተክሉ

DIGITAL EDITION BY DIRK RÖCKMANN AND FREZEWD TEKLU 2006

ETHIOBIBLE MINISTRIES - WWW.ETHIOBIBLE.ORG

Release 1.0



የኢትዮጵያ መጻሕፍ ቅዱስ ማኅበር

መጀመሪያ በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት ታተመ ።

COPYRIGHT STATEMENT:

DIGITAL EDITION OF THE REVISED AMHARIC BIBLE (2006) | PRINTED VERSION BY UNITED BIBLE SOCIETIES (C)1962| E-TEXT IN TRANSLITERATED SIL-ASCII FORMAT BY LAPSLEY/BROOKS FOUNDATION 1994 | UNICODE UTF-8 TRANSFORMATION AND XML-TAGGING BY DIRK RÖCKMANN 2003 | XSLT-TRANSFORMATION AND READER FORMAT BY DIRK RÖCKMANN 2006 | WITH KIND PERMISSION OF THE BIBLE SOCIETY OF ETHIOPIA | EVERY NON-COMMERCIAL WORK USING THIS DATA IN ANY FORM MUST FULLY INCLUDE THIS COPYRIGHT STATEMENT! | EVERY COMMERCIAL USE OF PARTS OR THE COMPLETE DATA IN ANY FORM NEEDS WRITTEN PERMISSION OF THE BIBLE SOCIETY OF ETHIOPIA AND DIRK RÖCKMANN (WWW.NT-TEXT.NET,WWW.ETHIOBIBLE.ORG)! ALL RIGHTS RESERVED!

የዮሐንስ ራእይ



ምዕራፍ 1

1፤ ቶሎ ይህን ዘንድ የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በእርሱም የተገለጠው ይህ ነው። ኢየሱስም በመልአኩ ልኮ ለባሪያው ለዮሐንስ አመለከተ። 2፤ እርሱም ለእግዚአብሔር ቃልና ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ላየውም ሁሉ መሰከረ። 3፤ ዘመኑ ቀርቦአልና የሚያነበው፤ የትገቢቱን ቃል የሚሰጠውና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብፁዓን ናቸው። 4-5፤ ዮሐንስ በእስያ ላሉት ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት፤ ካለውና ከነበረው ከሚመጣውም፤ በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍቆች፤ ከታመነውም ምስክር ከሙታንም በኩር የምድርም ነገሥታት ገዥ ከሆነ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ለወደደን ከኃጢአታችንም በደሙ ላጠበን። 6፤ መገግሥትም ለአምላኩና ለአባቱም ካህናት እንድንሆን ላደረገ፤ ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን፤ አሜን። 7፤ እነሆ፤ ከደመና ጋር ይመጣል፤ ዓይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል፤ የምድርም ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ። አዎን፤ አሜን። 8፤ ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ። አልፋና ምጌጋ እኔ ነኝ ይላል። 9፤ እኔ ወንድማችሁ የሆንሁ ከእናንተም ጋር አብሬ መከራውንና መገግሥቱን የኢየሱስ ክርስቶስንም ትዕግሥት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጥም በምትባል ደሴት ነበርሁ። 10፤ በጌታ ቀን በመገፈስ ነበርሁ፤ በኋላዬም የመለከትን ድምፅ የሚመስል ትላቅ ድምፅ ሰማሁ። 11፤ እንዲሁም። የምታየውን በመጽሐፍ ጸፊህ ወደ ኤፌሶንና ወደ ስምርኔስ ወደ ጴርጋምንም ወደ ትያፕሮንም ወደ ሰርዴስም ወደ ፊልድልፍያም ወደ ሎዶቅያም በእስያ ወዳሉት ወደ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ላክ አለኝ። 12፤ የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወር አልሁ፤ ዘወርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረዞች አየሁ። 13፤ በመቅረዞቹም መካከል የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ። እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰው ደረቱንም በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር። 14፤ ራሱና የራሱ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበሩ፤ ዓይኖቹም እንደ አሳት ነበልባል ነበሩ፤ 15፤ እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ ይመስሉ ነበር፤ ድምፁም እንደ ብዙ ውኃዎች ድምፅ ነበረ። 16፤ በቀኝ እጄም ሰባት ከዋክብት ነበሩት፤ ከአፋም በሁለት ወገን የተላለ ስለታም ሰይፍ ወጣ፤ ፊቱም በኃይል እንደሚበራ እንደ ፀሐይ ነበረ። 17፤ ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደቅሁ። ቀኝ እጄንም ጩኩኝ እንዲህም አለኝ። አትፍራ፤ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ። 18፤ ሞቼም ነበርሁ እነሆም፤ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ፤ የሞትና የሲኦልም መክፈቻ አለኝ። 19፤ እንግዲህ ያየኸውን አሁንም ያለውን ከዚህም በኋላ ይህን ዘንድ ያለውን ጻፍ። 20፤ በቀኝ እጄ ያየሃቸው የሰባቱ ከዋክብትና የሰባቱ የወርቅ መቅረዞች ምሥጢር ይህ ነው፤ ሰባቱ ከዋክብት የሰባቱ

አብያተ ክርስቲያናት መላእክት ናቸው። ሰባቱም መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው።

ምዕራፍ 2

1፤ በኤፌሶን ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልክክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። በቀኝ እጅ ሰባቱን ከዋክብት የያዘው በሰባቱም የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል።

2፤ ሥራህንና ድካምህን ትዕግሥትህንም አውቃለሁ፤ ክፉዎችንም ልትታገሥ አንዳትችል። እንዲሁም ሳይሆኑ። ሐዋርያት ነገ የሚሉቱን መርምረህ ሐሰተኞች ሆነው እንዳገኘሃቸው አውቃለሁ፤

3፤ ታግሠህማል። ስለ ስሜም ብለህ ጸገተህ አልደከምህም።

4፤ ዳሩ ግን የምነቅፍብህ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርህን ትተሃልና።

5፤ እንግዲህ ከወደት እንደ ወደቅህ አስብ ንስሐም ግባ የቀደመውንም ሥራህን አድርግ፤ አለዚያ እመጣብሃለሁ ንስሐም ባትገባ መቅረዘህን ከሰፍራው እወስዳለሁ።

6፤ ነገር ግን ይህ አለህ፤ እኔ ደግሞ የምጠላውን የኒቆላውያንን ሥራ ጠልተሃልና።

7፤ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይሰማ። ድል ለነሣው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ እሰጠዋለሁ።

8፤ በሰምርኔስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልክክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እንዲህ ይላል።

9፤ መከራህንና ድህነትህን አውቃለሁ። ነገር ግን ባለ ጠጋ ነህ፤ የሰይጣንም ማኅበር ናቸው እንጂ አይሁድ ሳይሆኑ። አይሁድ ነገ የሚሉት የሚሳደቡትን ሰድብ አውቃለሁ።

10፤ ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ። እነሆ፤ እንድትፈተኑ ዲያብሎስ ከእናንተ አንዳንዶቻችሁን በወገኒ ሊያገባችሁ አለው። አሥር ቀንም መከራን ትቀበላላችሁ። እስከሞት ድረስ የታመንህ ሁን የሕይወትንም አክሊል እሰጥሃለሁ።

11፤ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይሰማ። ድል የነሣው በሁለተኛው ሞት አይጎዳም።

12፤ በጴርጋሞንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልክክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። በሁለት ወገን የተሳለ ስለታም ሰይፍ ያለው እንዲህ ይላል።

13፤ የሰይጣን ዙፋን ባለበት የምትኖርበትን አውቃለሁ፤ ስሜንም ትጠብቃለህ። ሰይጣንም በሚኖርበት፤ በእናንተ ዘንድ የተገደለው የታመነው ምስክራ አንቲጳስ በነበረበት ዘመን እንኳ ሃይማኖቱን አልካድህም።

14፤ ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴሱ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያን ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የበልጻምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከአንተ ጋር ሰላሉ። የምነቅፍብህ ጥቂት ነገር አለኝ።

15፤ እንዲሁ የኒቆላውያንን ትምህርት እንደ እነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ከአንተ ጋር ደግሞ አሉ።

16፤ እንግዲህ ንስሐ ግባ፤ አለዚያ ፈጥኜ እመጣብሃለሁ። በአፌም ሰይፍ እዋጋቸዋለሁ።

17፤ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይሰማ። ድል ለነሣው ከተሰወረ መና እሰጠዋለሁ። ነጭ ድንጋይንም እሰጠዋለሁ። በድንጋይም ላይ ከተቀበለው በቀር አንድ ስንኳ የሚያውቀው የሌለ አዲስ ሰም ተጽፎአል።

18፤ በትያጥሮንም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልክክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። እንደ እሳት ነበልባል የሆኑ ጻይኖች ያሉት በእቶንም የነጠረ የጋለ ናስ የሚመስሉ እግሮች ያሉት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲህ ይላል።

19፤ ሥራህንና ፍቅርህን እምነትህንም አገልግሎትህንም ትዕግሥትህንም ከፊተኛውም ሥራህ ይልቅ የኋለኛው እንዲበዛ አውቃለሁ።

20፤ ዳሩ ግን። ነቢይ ነኝ የምትለውን ባሪያዎቼንም እንዲሴሱና ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉ የምታስተምረውንና የምታስተውን ያችን ሴት ኤልሳቤጥን ስለምትተዋት የምነቅፍብህ ነገር አለኝ፤

21፤

ገሰሐም እንድትገባ ጊዜ ሰጠኋት ከዝሙትዎም ገሰሐ እንድትገባ አልወደደችም። 22፤ እነሆ፤ በአልጋ ላይ እጥላታለሁ፤ ከእርስዎም ጋር የሚያመነዝሩትን ከሥራዎ ገሰሐ ባይገቡ በታላቅ መከራ እጥላቸዋለሁ፤ 23፤ ልጆችዎንም በሞት እገድላቸዋለሁ፤ አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ ኩላሊትንና ልብን የምመረምር እኔ እንደ ሆንሁ ያውቃሉ። ለእያንዳንዳችሁም እንደ ሥራችሁ እስጣችኋለሁ። 24፤ ዳሩ ግን ይህን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንንም ጥልቅ ነገር እነርሱ እንደሚሉት ለማታወቁ ለእናንተ በትያጥርገ ለቀራችሁት አላለሁ፤ ሌላ ሸክም አልጭገባችሁም። 25፤ ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ። 26-27፤ ድል ለነሣውና እስከ መጨረሻም ሥራዬን ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደ ተቀበልሁ በአሕዛብ ላይ ሥልጣንን እሰጠዋለሁ፤ በብረትም በትር ይገዛቸዋል፤ እንደ ሸክላ ዕቃም ይቀጠቀጣሉ፤ 28፤ የገጋትንም ኮከብ እሰጠዋለሁ። 29፤ መገፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይሰማ።

ምዕራፍ 3

1፤ በሰርዴስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍሰትና ሰባቱ ከዋክብት ያሉት እንዲህ ይላል። ሥራህን አውቃለሁ ሕያው እንደ መሆንህ ስም አለህ ሞተህማል። 2፤ ሥራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃህ ሁገ፤ ሊሞቱም ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና። 3፤ እንግዲህ እንዴት እንደ ተቀበልህና እንደ ሰማህ አስብ፤ ጠብቀውም ገሰሐም ግባ። እንግዲያስ ባትነቃ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም። 4፤ ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ሰዎች ከአንተ ጋር አሉ፤ የተገባቸውም ስለ ሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው ከእኔ ጋር ይሄዳሉ። 5፤ ድል የነሣው እንዲሁ በነጭ ልብስ ይጉናጸፋል፤ ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ አልደመስሰም፤ በአባቴና በመላእክቱም ፊት ለሰሙ እመስክርለታለሁ። 6፤ መገፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይሰማ። 7፤ በፊልድልፍያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። የዳዊት መክፈቻ ያለው፤ የሚከፍት፤ የሚዘጋም የሌለ፤ የሚዘጋ፤ የሚከፍትም የሌለ፤ ቅዱስና እውነተኛ የሆነው እርሱ እንዲህ ይላል። 8፤ ሥራህን አውቃለሁ፤ እነሆ፤ በአንተ ፊት የተከፈተ በር ሰጥቼአለሁ ማንምም ሊዘጋው አይችልም፤ ኃይልህ ምንም ትገሽ ቢሆን ቃሌን ጠብቀሃልና፤ ሰሜንም አልካድህምና። 9፤ እነሆ፤ አይሁድ ሳይሆኑ፤ አይሁድ ነን ከሚሉ ነገር ግን ከሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበር አንዳንዶችን እሰጥሃለሁ እነሆ፤ መጥተው በእግሮችህ ፊት ይሰግዱ ዘንድ እኔም እንደ ወደድሁህ ያውቁ ዘንድ አደርጋቸዋለሁ። 10፤ የትዕግሥቱን ቃል ስለ ጠበቅህ እኔ ደግሞ በምድር የሚኖሩትን ይፈትናቸው ዘንድ በዓለም ሁሉ ላይ ሊመጣ ካለው ከፈተናው ሰዓት እጠብቃለሁ። 11፤ እነሆ፤ ቶሎ ብዬ እመጣለሁ፤ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። 12፤ ድል የነሣው በአምላኬ መቅደስ ዓምድ እንዲሆን አደርገዋለሁ፤ ወደ ፊትም ከዚያ ከቶ አይወጣም፤ የአምላኬን ስምና የአምላኬን ከተማ ስም፤ ማለት ከሰማይ ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደውን አዲሲቱን አየሩሳሌምን፤ አዲሱንም ሰሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ። 13፤ መገፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይሰማ። 14፤ በሎዶቅያም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። አሜን የሆነው፤ የታመነውና እውነተኛው ምስክር፤ በእግዚአብሔርም ፍጥረት መጀመሪያ የነበረው እንዲህ ይላል። 15፤ በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለህ ሥራህን አውቃለሁ። በራድ ወይም ትኩስ

ብትሆንስ መልካም በሆነ ነበር። 16፤ እንዲሁ ለብ ስላልህ በራድም ወይም ትኩስ ስላልሆንህ ከአፌ ልተፋህ ነው። 17፤ ሀብታም ነጃና ባለጠጋ ሆኜአለሁ አንድም ስንኳ አያስፈልገኝም የምትል ስለ ሆንህ፤ ጎብቋላና ምስኪንም ድሀም ዕውርም የተራቆትህም መሆንህን ስለማታውቅ፤ 18፤ ባለ ጠጋ እንድትሆን በእሳት የነጠረውን ወርቅ፤ ተጎናጽፈህም የራቆትነትህ ኃፍረት እንዳይገለጥ ነጭ ልብስን፤ እንድታይም ዓይኖችህን የምትኳለውን ኩል ከእኔ ትገዛ ዘንድ እመክርሃለሁ። 19፤ እኔ የምወዳቸውን ሁሉ እገሥጻቸዋለሁ እቀጣቸውማለሁ፤ እንግዲህ ቅና ገሰሐም ግባ። 20፤ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፤ ማንም ድምፄን ቢሰማ ደጁንም ቢከፍትልኝ፤ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱም ጋር አራት አበላለሁ እርሱም ከእኔ ጋር ይበላል። 21፤ እኔ ደግሞ ድል አንደ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥሁ፤ ድል ለነሣው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ እስጠዋለሁ። 22፤ መገፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይሰማ።

ምዕራፍ 4

1፤ ከዚያ በኋላም አየሁ፤ እነሆም በሰማይ የተከፈተ ደጅ፤ እንደ መለከትም ሆኖ ሲናገረኝ የሰማሁት ፊተኛው ድምፅ። ወደዚህ ውጣና ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚያስፈልገውን ነገር አሳይሃለሁ አለ። 2፤ ወዲያው በመገፈስ ነበርሁ፤ እነሆም፤ ዙፋን በሰማይ ቆሞአል በዙፋኑም ላይ ተቀማጭ ነበረ፤ 3፤ ተቀምጦም የነበረው በመልኩ የኢያሱዲድና የሰርዲኖን ዕንቁ ይመስል ነበር። በመልኩም መረግድን የመሰለ ቀስተ ደመና በዙፋኑ ዙሪያ ነበረ። 4፤ በዙፋኑ ዙሪያም ህያ አራት ዙፋኖች ነበሩ፤ በዙፋኖቹም ላይ ነጭ ልብስ ለብሰው በራሳቸውም የወርቅ አክሊል ደፍተው ህያ አራት ሽማግሌዎች ተቀምጠው ነበር። 5፤ ከዙፋኑም መብረቅና ድምፅ ነጎድጓድም ይወጣል፤ በዙፋኑም ፊት ሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር፤ እነርሱም ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው። 6፤ በዙፋኑም ፊት ብርሌ የሚመስል የብርጭቆ ባሕር ነበረ። በዙፋኑም መካከል በዙፋኑም ዙሪያ፤ በፊትና በኋላ ዓይኖች የሞሉአቸው አራት እንስሶች ነበሩ። 7፤ ፊተኛውም እንስሳ አንበሳን ይመስላል፤ ሁለተኛውም እንስሳ ጥጂን ይመስላል፤ ሦስተኛውም እንስሳ እንደ ሰው ፊት ነበረው፤ አራተኛውም እንስሳ የሚበረውን ገሰር ይመስላል። 8፤ አራቱም እንስሶች እያንዳንዳቸው ሰድስት ክንፎች አሉአቸው፤ በዙሪያቸውና በውስጣቸውም ዓይኖች ሞልተውባቸዋል፤ ቅዱስ፤ ቅዱስ፤ ቅዱስ፤ የነበረውና ያለ የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም። 9፤ እንስሶቹም በዙፋን ላይ ለተቀመጠው ከዘላለምም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው ለእርሱ ክብርና ውዳሴ ምስጋናም በሰጡት ጊዜ፤ 10-11፤ ህያ አራቱ ሽማግሌዎች በዙፋን ላይ በተቀመጠው ፊት ወድቀው፤ ከዘላለም እስከ ዘላለም በሕይወት ለሚኖረው እየሰገዱ። ጌታችንና አምላካችን ሆይ፤ አንተ ሁሉን ፈጥረሃልና ስለ ፈቃድህም ሆነዋልና ተፈጥረውማልና ክብር ውዳሴ ኃይልም ልትቀበል ይገባሃል እያሉ በዙፋኑ ፊት አክሊላቸውን ያኖራሉ።

ምዕራፍ 5

1፤ በዙፋኑ ላይም በተቀመጠው በቀኝ እጁ ላይ በውስጥና በኋላ የተጻፈበት በሰባትም ማሳተም የተዘጋ መጽሐፍን አየሁ። 2፤ ብርቱም መልአክ። መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ

ማኅተሞቹንም ይፈታ ዘንድ የሚገባው ማን ነው? ብሎ በታላቅ ድምፅ ሲያውጅ አየሁ። 3፤ በሰማይም ቢሆን በምድርም ላይ ቢሆን ከምድርም በታች ቢሆን መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው ማንም አልተቻለውም። 4፤ መጽሐፉን ሊዘረጋ ወይም ሊመለከተው የሚገባው ማንም ስላልተገኘ እጅግ አለቀሰሁ። 5፤ ከሽማግሌዎቹም አንዱ። አታልቅሰ፤ እነሆ፤ ከይሁዳ ነገድ የሆነው አገበሳ እርሱም የዳዊት ሥር መጽሐፉን ይዘረጋ ዘንድ ሰባቱንም ማኅተም ይፈታ ዘንድ ድል ነሥቶአል አለኝ። 6፤ በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከልም በሽማግሌዎችም መካከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየሁ፤ ሰባትም ቀንዶችና ሰባት ዓይኖች ነበሩት እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍሶት ናቸው። 7፤ መጥቶም በዙፋን ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው። 8፤ መጽሐፉንም በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶችና ህያ አራቱ ሽማግሌዎች በበጉ ፊት ወደቁ፤ እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ። 9-10፤ መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፤ ታርደሃልና፤ በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከሕዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መገገሥትና ካህናት ይሆኑ ዘንድ አደረግሃቸው፤ በምድርም ላይ ይነግሣሉ እያሉ አዲስን ቅኔ ይዘምራሉ። 11፤ አየሁም፤ በዙፋኑም በእንስሶቹም በሽማግሌዎቹም ዙሪያ የብዙ መላእክትን ድምፅ ሰማሁ፤ ቍጥራቸውም አላላፋት ጊዜ አላላፋትና ሺህ ጊዜ ሺህ ነበር። 12፤ በታላቅም ድምፅ። የታረደው በግ ኃይልና ባለ ጠገነት ጥበብም ብርታትም ክብርም ምስጋናም በረከትም ሊቀበል ይገባዋል አሉ። 13፤ በሰማይና በምድርም ከምድርም በታች በባሕርም ላይ ያለ ፍጥረት ሁሉ በእነርሱም ውስጥ ያለ ሁሉ። በረከትና ክብር ምስጋናም ኃይልም ከዘላለም እስከ ዘላለም በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው፤ ለበጉም ይሁን ሲሉ ሰማሁ። 14፤ አራቱም እንስሶች። አሜን አሉ፤ ሽማግሌዎቹም ወድቀው ሰገዱ።

ምዕራፍ 6

1፤ በጉም ከሰባቱ ማኅተም አንዱን በፈታ ጊዜ አየሁ፤ ከአራቱም እንስሶች አንዱ ነጉድጓድ በሚመስል ድምፅ። መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። 2፤ አየሁም፤ እነሆም፤ አምባላይ ፈረስ ወጣ፤ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ቀስት ነበረው፤ አክሊልም ተሰጠው፤ ድልም እየነሣ ወጣ ድል ለመገሣት። 3፤ ሁለተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ሁለተኛው እንስሳ። መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። 4፤ ሌላም ዳጣ ፈረስ ወጣ፤ በእርሱም ላይ ለተቀመጠው ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ ሰዎችም እርስ በርሳቸው እንዲተራረዱ ሥልጣን ተሰጠው፤ ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው። 5፤ ሦስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ ሦስተኛው እንስሳ። መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። አየሁም፤ እነሆም፤ ጉራቻ ፈረስ ወጣ፤ በእርሱም ላይ የተቀመጠው በእጁ ሚዛን ያዘ። 6፤ በአራቱም እንስሶች መካከል ድምፅ። አንድ እርቦ ሰገደ በዲናር ሦስት እርቦ ገብስም በዲናር፤ ዘይትንና ወይንንም አትጉዳ ሲል ሰማሁ። 7፤ አራተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ የአራተኛው እንስሳ ድምፅ። መጥተህ እይ ሲል ሰማሁ። 8፤ አየሁም፤ እነሆም፤ ሐመር ፈረስ ወጣ፤ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ። ሲኮልም ተከተለው፤ በሰይፍና በራብም በሞትም በምድርም አራዊት ይገድሉ ዘንድ ከምድር በአራተኛው እጅ ላይ ሥልጣን ተሰጣቸው። 9፤ አምስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ፤ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያ በታች አየሁ። 10፤ በታላቅ ድምፅም እየጮኹ።

ቅዱስና አውነተኛ ጌታ ሆይ፤ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም ደማችንን በምድር በሚኖሩት ላይ እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ። 11፤ ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው፤ እንደ እነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልገጂራዎቻቸውና የወንድሞቻቸው ቍጥር እስኪፈጸም ድረስ፤ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው። 12፤ ስድስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ አየሁ፤ ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ፤ ፀሐይም እንደ ማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነ፤ ጨረቃም በሞላው እንደ ደም ሆነ፤ 13፤ በለስም በብርቱ ነፋስ ተናውጣ ቃርያዋን ፍሬ እንደምትጥል የሰማይ ከዋክብት ወደ ምድር ወደቁ፤ 14፤ ሰማይም እንደ መጽሐፍ ተጠቅልሎ አለፈ፤ ተራራዎችና ደሴቶችም ሁሉ ከሰፍራቸው ተወሰዱ። 15፤ የምድርም ነገሥታትና መኳንንት ሻለቃዎችም ባለ ጠጋዎችም ኃይለኛዎችም ባሪያዎችም ጌቶችም ሁሉ በዋሾችና በተራራዎች ዓለቶች ተሰወሩ፤ 16፤ ተራራዎችንና ዓለቶችንም። በላዎችን ውደቁ በዙፋንም ከተቀመጠው ፊት ከበጉም ቍጣ ሰውሩን፤ 17፤ ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቶአልና፤ ማንስ ሊቆም ይችላል? አሉአቸው።

ምዕራፍ 7

1፤ ከዚህም በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መላእክት አየሁ፤ እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይም በባሕር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ። 2፤ የሕያው አምላክ ማኅተም ያለውም ሌላ መልአክ ከፀሐይ መውጫ ሲወጣ አየሁ፤ ምድርንና ባሕርንም ሊጉዱ ለተሰጣቸው ለአራቱ መላእክት በታላቅ ድምፅ እየጮኹ። 3፤ የአምላካችንን ባሪያዎች ግምባራቸውን እስክናትማቸው ድረስ ምድርን ቢሆን ወይም ባሕርን ወይም ዛፎችን አትጉዱ አላቸው። 4፤ የታተሙትንም ቍጥር ሰማሁ፤ ከእስራኤል ልጆች ነገድ ሁሉ የታተሙት መቶ አርባ አራት ሺህ ነበሩ። 5፤ ከይሁዳ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ፤ ከሮቤል ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ ከጋድ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ 6፤ ከአሴር ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ ከንፍታሌም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ 7፤ ከምናሴ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ ከስምያን ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ ከሌዊ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ ከይሳኮር ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ 8፤ ከዛብሎን ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ ከዮሴፍ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፤ ከብንያም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ። 9፤ ከዚህ በኋላ አየሁ፤ እነሆም፤ አንድ እንኳ ሊቆጥራቸው የማይችል ከሕዝብና ከነገድ ከወገንም ከቋንቋም ሁሉ እጅግ ብዙ ሰዎች ነበሩ፤ ነጭ ልብስም ለብሰው የዘንባባንም ዝንጣፊዎች በእጆቻቸው ይዘው በዙፋኑና በበጉ ፊት ቆሙ፤ 10፤ በታላቅም ድምፅ እየጮሁ። በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአምላካችንና ለበጉ ማዳን ነው አሉ። 11፤ መላእክቱም ሁሉ በዙፋኑና በሽማግሌዎቹ በአራቱም እንስሶቹ ዙሪያ ቆመው ነበር፤ በዙፋኑም ፊት በግምባራቸው ተደፉ፤ ለእግዚአብሔርም እየሰገዱ። 12፤ አሜን፤ በረከትና ክብር ጥበብም ምስጋናም ውዳሴም ኃይልም ብርታትም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ለአምላካችን ይሁን፤ አሜን አሉ። 13፤ ከሽማግሌዎቹም አንዱ ተመልሶ። እነዚህ ነጭን ልብስ የለበሱ እነማን ናቸው? ከወደትስ መጡ? አለኝ። 14፤ እኔም። ጌታ ሆይ፤ አንተ ታውቃለህ አልሁት። አለኝም። እነዚህ ከታላቁ መከራ የመጡ ናቸው፤ ልብሳቸውንም አጥበው በበጉ ደም አነጹ። 15፤ ስለዚህ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት አሉ፤ ሌሊትና ቀንም በመቅደሱ ያመልኩታል፤ በዙፋኑም ላይ የተቀመጠው በእነርሱ ላይ ያድርባቸዋል። 16፤ ከእንግዲህ ወዲህ አይራቡም፤ ከእንግዲህም ወዲህ አይጠሙም።

ፀሐይም ትኩሳትም ሁሉ ከቶ አይወርድባቸውም፤ 17፤ በዙፋኑ መካከል ያለው በጉ አረኛቸው ይሆናልና፤ ወደ ሕይወትም ውኃ ምግጭ ይመራቸዋልና፤ እግዚአብሔርም እንገባቸውን ሁሉ ከዓይናቸው ያብሳል።

ምዕራፍ 8

1፤ ሰባተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ አኩል ሰዓት የሚያህል ዝምታ በሰማይ ሆነ። 2፤ በእግዚአብሔርም ፊት የሚቆሙትን ሰባቱን መላእክት አየሁ፤ ሰባትም መለከት ተሰጣቸው። 3፤ ሌላም መልአክ መጣና የወርቅ ጥና ይዞ በመሰዊያው አጠገብ ቆመ፤ በዙፋኑም ፊት ባለው በወርቅ መሰዊያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምረው ብዙ ዕጣን ተሰጠው። 4፤ የዕጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ። 5፤ መልአኩም ጥናውን ይዞ የመሰዊያውን እሳት ሞላበት ወደ ምድርም ጣለው፤ ነገድጓድና ድምፅም መብረቅም መናወጥም ሆነ። 6፤ ሰባቱንም መለከት የያዙ ሰባቱ መላእክት ሊነፉ ተዘጋጁ። 7፤ ፊተኛውም መልአክ ነፋ፤ ደምም የተቀላቀለበት በረዶና እሳት ሆነ፤ ወደ ምድርም ተጣለ፤ የምድርም ሲሶው ተቃጠለ የዛፎችም ሲሶው ተቃጠለ የለመለመም ሣር ሁሉ ተቃጠለ። 8፤ ሁለተኛውም መልአክ ነፋ፤ በእሳት የሚቃጠል ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር በባሕር ተጣለ፤ የባሕርም ሲሶው ደም ሆነ 9፤ በባሕርም ከሚኖሩ ሕይወት ካላቸው ፍጥረቶች ሲሶው ሞተ የመርከቦችም ሲሶው ጠፋ። 10፤ ሦስተኛውም መልአክ ነፋ፤ እንደ ችቦም የሚቃጠል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ፤ በወንዞችና በውኃም ምገጨች ሲሶ ላይ ወደቀ። የኮከቡም ስም እሬቶ ይባላል። 11፤ የውኃውም ሲሶ መራራ ሆነ መራራም ስለተደረገ በውኃው ጠንቅ ብዙ ሰዎች ሞቱ። 12፤ አራተኛውም መልአክ ነፋ፤ የፀሐይ ሲሶና የጨረቃ ሲሶ የከዋክብትም ሲሶ ተመታ፤ የእነዚህ ሲሶ ይጨልም ዘንድ፤ የቀንም ሲሶው እንዳያበራ፤ እንዲሁም የሌሊት። 13፤ አየሁም፤ አንድም ገስር በሰማይ መካከል እየበረረ በታላቅ ድምፅ። ሊነፉ ያላቸው የሦስቱ መላእክት መለከት ስለሚቀረው ድምፅ በምድር ላይ ለሚኖሩት ወዮላቸው፤ ወዮላቸው፤ ወዮላቸው ሲል ሰማሁ።

ምዕራፍ 9

1፤ አምስተኛውም መልአክ ነፋ፤ ከሰማይም ወደ ምድር ወድቆ የነበረ ኮከብ አየሁ፤ የጥልቁም ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው። 2፤ የጥልቁንም ጉድጓድ ከፈተው፤ ጢስም ከታላቅ አቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉድጓዱ ወጣ ፀሐይና አየርም በጉድጓዱ ጢስ ጨለሙ። 3፤ ከጢሱም አንገጣዎች ወደ ምድር ወጡ፤ የምድርም ጊገጦች ሥልጣን እንዳላቸው ሥልጣን ተሰጣቸው። 4፤ የእግዚአብሔርም ማኅተም በግምባራቸው ከሌለባቸው ሰዎች በቀር በምድር ያለውን ሣር ቢሆንም ወይም ማናቸውንም የለመለመ ነገር ወይም ማናቸውንም ዛፍ እንዳይጉዱ ተባለላቸው። 5፤ አምስትም ወር ሊሣቅዩአቸው ተሰጣቸው እንጂ ሊገድሉአቸው አይደለም፤ እነርሱም የሚሣቅዩት ሥቃይ ጊገጥ ሰውን ነድፎ እንደሚሣቅዩ ነው። 6፤ በዚያም ወራት ሰዎች ሞትን ይፈልጋሉ አያገኙትምም፤ ሊሞቱም ይመኛሉ ሞትም ከእነርሱ ይሸሻል። 7፤ የአንገጣዎቹም መልክ ለጦርነት እንደ ተዘጋጁ ፈረሶች ነው፤ በራሳቸውም ላይ ወርቅ እንደሚመስሉ አክሊሎች ነበሩአቸው፤ ፊታቸውም እንደ ሰው ፊት ነበረ፤ 8፤ የሴቶችን ጠጉር የሚመስል ጠጉር ነበራቸው፤

ጥርሳቸውም እንደ አንበሳ ጥርስ ነበረ፤ 9፤ የብረት ጥሩር የሚመስልም ጥሩር ነበራቸው፤ የክንፋቸውም ድምፅ ወደ ጦርነት እንደሚጋልቡ እንደ ብዙ ፈረሶች ሰረገላዎች ድምፅ ነበረ። 10፤ እንደ ጊገጥም ጅራት ያለ ጅራት አላቸው በጅራታቸውም መውጊያ አለ፤ ሰዎችንም አምስት ወር እንዲጎዱ ሥልጣን አላቸው። 11፤ በእነርሱም ላይ ገጉሥ አላቸው እርሱም የጥልቅ መልአክ ነው፤ ሰሙም በዕብራይስጥ አብዶን በግሪክም አጳልዮን ይባላል። 12፤ ፊተኛው ወዮ አልፎአል፤ እነሆ፤ ከዚህ በኋላ ገና ሁለት ወዮ ይመጣል። 13፤ ስድስተኛውም መልአክ ነፋ፤ በእግዚአብሔርም ፊት ካለ በወርቅ ከተሠራ መሠዊያ ቀንዶች አንድ ድምፅ ሰማሁ፤ 14፤ መለከትም ያለውን ስድስተኛውን መልአክ። በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ የታሰሩትን አራቱን መላእክት ፍታቸው አለው። 15፤ የሰዎችንም ሲሶ እንዲገድሉ ለሰዓቱና ለቀኑ ለወሩም ለዓመቱም ተዘጋጅተው የነበሩ አራቱ መላእክት ተፈቱ። 16፤ የፈረሰኞችም ጭፍራ ቁጥር እልፍ ጊዜ እልፍ፤ እልፍ ጊዜ እልፍ ነበረ፤ ቁጥራቸውን ሰማሁ። 17፤ ፈረሶቹንና በእነርሱም ላይ የተቀመጡትን እንዲሁ በራእይ አየሁ፤ እሳትና ያክንት ዲንም የሚመስል ጥሩር ነበራቸው፤ የፈረሶቹም ራስ እንደ አንበሳ ራስ ነበረ፤ ከአፋቸውም እሳትና ጢስ ዲንም ወጣ። 18፤ ከአፋቸውም በወጡት በእሳቱና በጢሱ በዲኑም በእነዚህ ሦስት መቅሰፍቶች የሰዎቹ ሲሶ ተገደለ። 19፤ የፈረሰቹ ሥልጣን በአፋቸውና በጅራታቸው ነውና፤ ጅራታቸው አባብን ይመስላልና፤ ራሱም አላቸው በእርሱም ይጎዳሉ። 20፤ በእነዚህም መቅሰፍቶች ያልተገደሉት የቀሩቱ ሰዎች ለአጋገንትና ያዩ ወይም ይሰሙ ወይም ይሄዱ ዘንድ ለማይችሉ ከወርቅና ከብር ከናሰም ከድገጋይም ከእንጨትም ለተሠሩ ለጣዖቶች እንዲያሰግዱ ስለ እጃቸው ሥራ ገስሐ አልገቡም፤ 21፤ ስለ መግደላቸውም ቢሆን ወይም ስለ አስማታቸው ወይም ስለ ዝሙታቸው ወይም ስለ ስርቆታቸው ገስሐ አልገቡም።

ምዕራፍ 10

1፤ ሌላም ብርቱ መልአክ ደመና ተጎናጸፎ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ፤ በራሱም ላይ ቀስተ ደመና ነበረ፤ ፊቱም እንደ ፀሐይ እግሮቹም እንደ እሳት ዓምዶች ነበሩ፤ 2፤ የተከፈተችንም ታናሽ መጽሐፍ በእጁ ያዘ። ቀኝ እግሩንም በባሕር ላይ ግራውንም በምድር ላይ አኖረ፤ እንደሚያገሣም አንበሳ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። 3፤ በጮኸም ጊዜ ሰባቱ ነጎድጓድ በየድምፃቸው ተናገሩ። 4፤ ሰባቱ ነጎድጓድ በተናገሩ ጊዜ ልጽፍ አሰብሁ፤ ከሰማይም። ሰባቱ ነጎድጓድ የተናገሩትን ነገር በማሳተም ዝጋው አትጻፈውም የሚል ድምፅ ሰማሁ። 5፤ በባሕርና በምድርም ላይ ሲቆም ያየሁት መልአክ ቀኝ እጁን ወደ ሰማይ አሻቅቦ ዘረጋ። 6፤ ሰማይንና በእርሱም ያሉትን፤ ምድርንና በእርሰዋም ያሉትን፤ ባሕርንና በእርሱም ያሉትን በፈጠረው፤ ከዘላለምም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ሆኖ በሚኖረው ምሎ። 7፤ ወደ ፊት አይዘገይም፤ ዳሩ ግን ሰባተኛው መልአክ ሊነፋ ባለው ጊዜ ድምፁም በሚሰማበት ዘመን፤ ለባሪያዎቹ ለነቢያት የምስራች እንደ ሰበከላቸው የእግዚአብሔር ምሥጢር ይፈጸማል አለ። 8፤ ከሰማይም የሰማሁት ድምፅ እንደ ገና ሲናገረኝና። ሂድና በባሕርና በምድር ላይ ከሚቆመው መልአክ በእጁ ያለችውን የተከፈተችውን መጽሐፍ ውሰድ ሲል ሰማሁ። 9፤ ወደ መልአኩም ሄጄ። ታናሺቱን መጽሐፍ ሰጠኝ አልሁት። እርሱም። ውሰድና ብላት፤ ሆኖህንም መራራ ታደርገዋለች በአፍህ ግን እንደ ማር ትጣፍጣለች አለኝ። 10፤ ከመልአኩም እጅ ታናሺቱን መጽሐፍ ወሰጄ በላኋት በአፌም እንደ ማር ጣፋጭ ሆነች፤ ከበላኋት በኋላም ሆዴ መራራ ሆነ።

11፤ በብዙ ወገኖችና በአሕዛብም በቋንቋዎችም በነገሥታትም ላይ እንደ ገና ትንቢት ትናገር ዘንድ ይገባሃል ተባለልኝ።

ምዕራፍ 11

1፤ በትር የሚመስል መለኪያ ለእኔ ተሰጠኝ፤ እንዲሁም ተባለልኝ። ተነሥተህ የእግዚአብሔርን መቅደስና መሠዊያውን በዚያም የሚሰግዱትን ለካ። 2፤ በመቅደሱም ውጭ ያለው አድም ለአሕዛብ ተሰጥቶአልና ተወው አትለካውም፤ እነርሱም አርባ ሁለት ወር የተቀደሰችውን ከተማ ይረግጡአታል። 3፤ ለሁለቱም ምስክርዎቼ ማቅ ለብሰው ሺህ ከሁለት መቶ ሰድሳ ቀን ትንቢት ሊናገሩ እሰጣለሁ። 4፤ እነዚህ በምድር ጌታ ፊት የሚቆሙ ሁለቱ ወይራዎችና ሁለቱ መቅረዞች ናቸው። 5፤ ማንምም ሊጎዳቸው ቢወድ እሳት ከአፋቸው ይወጣል ጠላቶቻቸውንም ይበላል፤ ማንም ሊጎዳቸው ቢወድም እንዲሁ ሊገደል ይገባዋል። 6፤ እነዚህ ትንቢት በሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘገብ ሰማይን ሊዘገ ሥልጣን አላቸው፤ ውኃዎችንም ወደ ደም ሊለውጡ በሚፈልጉበትም ጊዜ ሁሉ በመቅሠፍት ሁሉ ምድርን ሊመቱ ሥልጣን አላቸው። 7፤ ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይዋጋቸዋል ያሸገፋቸውማል ይገድላቸውማል። 8፤ በድናቸውም በታላቁቱ ከተማ አደባባይ ይተኛል እርሱም በመገፈሳዊ ምሳሌ ሰዶምና ግብጽ የተባሉት ደግሞ ጌታቸው የተሰቀለባት ናት። 9፤ ከወገኖችና ከነገዶችም ከቋንቋዎችም ከአሕዛብም የሆኑ ሰዎች ሦስት ቀን ተኩል በድናቸውን ይመለከታሉ፤ በድናቸውም ወደ መቃብር ሊገባ አይፈቅዱም። 10፤ እነዚህም ሁለት ነቢያት በምድር የሚኖሩትን ስለ ሣቀዩ በምድር የሚኖሩት በእነርሱ ላይ ደስ ይላቸዋል በደስታም ይኖራሉ እርስ በርሳቸውም ስጦታ ይሰጣጣሉ። 11፤ ከሦስቱ ቀን ተኩልም በኋላ ከእግዚአብሔር የወጣ የሕይወት መገፈስ ገባባቸው በእግርቻቸውም ቆሙ፤ ታላቅም ፍርሃት በሚመለከቱት ላይ ወደቀባቸው። 12፤ በሰማይም። ወደዚህ ውጤ የሚላቸውን ታላቅ ድምፅ ሰሙ፤ ጠላቶቻቸውም እየተመለከቱአቸው ወደ ሰማይ በደመና ወጡ። 13፤ በዚያም ሰዓት ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ፤ ከከተማዬቱም አሥረኛው እጅ ወደቀ፤ በመናወጥም ሰባት ሺህ ሰዎች ተገደሉ፤ የቀሩትንም ፍርሃት ያዛቸው፤ ለሰማይም አምላክ ክብር ሰጡ። 14፤ ሁለተኛው ወዮ አልፎአል፤ እነሆ፤ ሦስተኛው ወዮ በቶሎ ይመጣል። 15፤ ሰባተኛው መልአክ ነፋ፤ በሰማይም። የዓለም መገግሥት ለጌታችንና ለእርሱ ለክርስቶስ ሆነች፤ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣል 16፤ የሚሉ ታላላቅ ድምፆች ሆኑ። በእግዚአብሔርም ፊት በዙፋኖቻቸው የተቀመጡ ሀያ አራቱ ሽማግሌዎች በግምባራቸው ተደፍተው 17፤ ለእግዚአብሔር እየሰገዱ እንዲህ አሉ። ያለህና የነበርህ ሁሉን የምትገዛ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፤ ትልቁን ኃይልህን ስለ ያዝህ ስለ ነገሥህም እናመሰግንሃለን፤ 18፤ አሕዛብም ተቈጡ፤ ቀጣህም መጣ፤ በሙታንም ትፈርድ ዘንድ ዘመን መጣ፤ ለባሪያዎችህም ለነቢያትና ለቅዱሳን ስምህንም ለሚፈሩት ለታናናሾችና ለታላላቆችም ዋጋቸውን ትሰጥ ዘንድ፤ ምድርንም የሚያጠፋትን ታጠፋ ዘንድ ዘመን መጣ። 19፤ በሰማይም ያለው የእግዚአብሔር መቅደስ ተከፈተ፤ የኪዳኑም ታቦት በመቅደሱ ታየ፤ ሙብረቅና ድምፅም ነጎድጓድም የምድርም መናወጥ ታላቅም በረዶ ሆነ።

ምዕራፍ 12

1፤ ታላቅ ምልክትም በሰማይ ታየ ፀሐይን ተገናኝፋ ጨረቃ ከእግሮቻቸው በታች ያላት በራስዋም ላይ የአሥራ ሁለት ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች። 2፤ እርሷም ፀገሳ ነበር፤ ምጥም ተይዛ ልትወልድ ተጭገቃ ጩኸች። 3፤ ሌላም ምልክት በሰማይ ታየ፤ እነሆም ታላቅ ቀይ ዘንዶ፤ ሰባት ራሶችና አሥር ቀንዶችም ነበሩት በራሶቹም ላይ ሰባት ዘውዶች ነበሩ። 4፤ ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው። ዘንድውም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ ሕፃንዋን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ። 5፤ አሕዛብንም ሁሉ በብረት በትር ይገዛቸው ዘንድ ያለውን ልጅ ወንድ ልጅ ወለደች፤ ልጅዋም ወደ እግዚአብሔርና ወደ ዙፋኑ ተነጠቀ። 6፤ ሴቲቱም ሺህ ከሁለት መቶ ስድሳ ቀን በዚያ እንዲመግቡአት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሀ ሸሸች። 7፤ በሰማይም ሰልፍ ሆነ፤ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንድውን ተዋጉ። ዘንድውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፤ አልቻላቸውምም። 8፤ ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። 9፤ ዓለሙንም ሁሉ የሚያስተው፤ ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንድ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ፤ ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ። 10፤ ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማሁ እንዲህ ሲል። አሁን የአምላካችን ማዳገና ኃይል መገግሥትም የክርስቶስም ሥልጣን ሆነ፤ ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሰቱ የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሎአልና። 11፤ እነርሱም ከበጉ ደም የተነሣ ከምስክራቸውም ቃል የተነሣ ድል ነሡት፤ ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ አልወደዱም። 12፤ ስለዚህ፤ ሰማይና በውስጡ የምታድሩ ሆይ፤ ደስ ይበላችሁ፤ ለምድርና ለባሕር ወዮላቸው፤ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቀጣ ወደ እናንተ ወርዶአልና። 13፤ ዘንድውም ወደ ምድር እንደ ተጣለ ባየ ጊዜ ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት አሳደዳት። 14፤ ከእባቡም ፊት ርቃ አንድ ዘመን፤ ዘመናትም፤ የዘመንም እኩሌታ ወደ ምትመገብበት ወደ ስፍራዋ ወደ በረሀ እንድትበር ለሴቲቱ ሁለት የታላቁ ገሥር ክገፎች ተሰጣት። 15፤ እባቡም ሴቲቱ በወንዝ እንድትወሰድ ሊያደርግ ወንዝ የሚያህልገውን ውኃ ከአፋ በስተ ኋላዋ አፈሰሰ። 16፤ ምድሪቱም ሴቲቱን ረዳቻት፤ ምድሪቱም አፍዋን ከፍታ ዘንድው ከአፋ ያፈሰሰውን ወንዝ ዋጠችው። 17፤ ዘንድውም በሴቲቱ ላይ ተቁጥቶ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁትን የኢየሱስም ምስክር ያላቸውን ከዘርዋ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ፤ 18፤ በባሕርም አሸዋ ላይ ቆመ።

ምዕራፍ 13

1፤ አንድም አውሬ ከባሕር ሲወጣ አየሁ፤ አሥር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት፤ በቀንዶቹም ላይ አሥር ዘውዶች በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበረ። 2፤ ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር፤ እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች፤ አፋም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንድውም ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ሥልጣን ሰጠው። 3፤ ከራሶቹም ለሞት እንደ ታረደ ሆኖ አንዱን አየሁ፤ ለሞቱ የሆነውም ቀስል ተፈወሰ። ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ፤ 4፤ ለዘንድውም ሰገዱለት፤ ለአውሬው ሥልጣንን ሰጥቶታልና፤ ለአውሬውም። አውሬውን ማን ይመስለዋል፤ እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት። 5፤ ታላቅንም ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው፤ በእርባ ሁለት ወርም እንዲሠራ ሥልጣን ተሰጠው። 6፤ እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና

ማደሪያውንም በሰማይም የሚያድሩትን ሊሳደብ አፋን ከፈተ። 7፤ ቅዱሳንንም ይዋጋ
 ዘንድ ድልም ያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው፤ በነገድና በወገንም በቋንቋም በሕዝብም ሁሉ
 ላይ ሥልጣን ተሰጠው። 8፤ ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ
 ስምቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል። 9፤ ጆሮ ያለው ቢኖር
 ይሰማ። 10፤ ይማረክ ዘንድ ያለው ማንም ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል፤ በሰይፍ
 የሚገድል ማንም ቢኖር ራሱ በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል። የቅዱሳን ትዕግሥትና
 እምነት በዚህ ነው። 11፤ ሌላም አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ፤ የበግ ቀንዶችን
 የሚመስሉ ሁለት ቀንዶችም ነበሩት እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር። 12፤ በፊተኛውም
 አውሬ ሥልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞቱ የሆነውም ቀስል ተፈወሰለት
 ለፊተኛው አውሬ ምድርና በእርሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል። 13፤ እሳትንም
 እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች
 ያደርጋል። 14፤ በአውሬውም ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሣ በምድር
 የሚኖሩትን ያስታል፤ የሰይፍም ቀስል ለነበረውና በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስልን
 እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። 15፤ የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳ
 ለአውሬውም ምስል የማይሰግዱለትን ሁሉ ሊያስገድላቸው፤ ለአውሬው ምስል ትንፋሽ
 እንዲሰጠው ተሰጠው። 16፤ ታናናሾችና ታላላቆችም ባለ ጠጋዎችና ድሆችም ጌታዎችና
 ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግምባራቸው ምልክትን እንዲቀበሉ፤ 17፤
 የአውሬውም ስም ወይም የሰው ቀጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም
 ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። 18፤ አእምሮ ያለው የአውሬውን
 ቀጥር ይቀጠረው፤ ቀጥሩ የሰው ቀጥር ነውና፤ ቀጥሩም ስድስት መቶ ስድሳ ስድስት
 ነው።

ምዕራፍ 14

1፤ አየሁም፤ እነሆም፤ በጉ በጽዮን ተራራ ቆሞ ነበር፤ ከእርሱም ጋር ስሙና የአባቱ
 ስም በግምባራቸው የተጻፈላቸው መቶ አርባ አራት ሺህ ነበሩ። 2፤ እንደ ብዙ ውኃም
 ድምፅና እንደ ታላቅ ነጉድጓድ ድምፅ ያለ ከሰማይ ድምፅ ሰማሁ፤ ደርዳሪዎችም በገና
 እንደሚደረድሩ ያለ ድምፅ ሰማሁ። 3፤ በዙፋኑም ፊት በአራቱም እንስሶችና
 በሽማግሌዎቹ ፊት አዲስ ቅኔ ዘመሩ፤ ከምድርም ከተዋጁት ከመቶ አርባ አራት ሺህ
 በቀር ያን ቅኔ ሊማር ለማንም አልተቻለውም። 4፤ ከሴቶች ጋር ያልረከሱ እነዚህ
 ናቸው፤ ድንግሎች ናቸውና። በጉ ወደሚሄድበት የሚከተሉት እነዚህ ናቸው።
 ለእግዚአብሔርና ለበጉ በኩራት እንዲሆኑ ከሰዎች የተዋጁ እነዚህ ናቸው። 5፤
 በአፋቸውም ውሽት አልተገኘም፤ ነውር የለባቸውም። 6፤ በምድርም ለሚኖሩ ለሕዝብም
 ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ
 ከሰማይ መካከል ሲበር አየሁ፤ 7፤ በታላቅ ድምፅም። የፍርዱ ሰዓት ደርሶአልና
 እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስሙት፤ ሰማይንና ምድርንም ባሕርንም የውኃንም
 ምገጨች ለሠራው ሰገዱለት አለ። 8፤ ሌላም ሁለተኛ መልአክ። አሕዛብን ሁሉ
 የዘመትዋን ቀጣ ወይን ጠጅ ያጠጣች ታላቁቱ ባቢሎን ወደቀች፤ ወደቀች እያለ
 ተከተለው። 9፤ ሦስተኛም መልአክ ተከተላቸው፤ በታላቅ ድምፅ እንዲህ እያለ።
 ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግድ በግምባራም ወይም በእጁ ምልክቱን የሚቀበል ማንም
 ቢኖር፤ 10፤ እርሱ ደግሞ በቀጣው ጽዋ ሳይቀላቅል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቀጣ

ወይን ጠጅ ይጠጣል፤ በቅዱሳንም መላእክትና በበጉ ፊት በእሳትና በዲን ይሳቀያል። 11፤ የሥቃያቸውም ጢስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል፤ ለአውሬውና ለምስሉም የሚሰግዱ የሰውንም ምልክት የሚቀበል ሁሉ ቀንና ሌሊት ዕረፍት የላቸውም። 12፤ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት የሚጠብቁት ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑት ቅዱሳን ትዕግሥታቸው በዚህ ነው። 13፤ ከሰማይም። ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው። መገፈስ። አዎን፤ ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ፤ ሥራቸውም ይከተላቸዋል ይላል ብለህ ጻፍ የሚል ድምፅ ሰማሁ። 14፤ አየሁም፤ እነሆም ነጭ ደመና፤ በደመናውም ላይ የሰውን ልጅ የሚመስል ተቀምጦአል፤ በራሱም ላይ የወርቅ አክሊል በእጁም ስለታም ማጭድ ነበረው። 15፤ ሌላ መልአክም ከመቅደሱ ወጥቶ በደመናው ላይ ለተቀመጠው። የማጨድ ሰዓት ስለ ደረሰ ማጭድህን ስደድና አጨድ፤ የምድሪቱ መከር ጠውልጓልና ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። 16፤ በደመናውም ላይ የተቀመጠው ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው ምድርም ታጨደች። 17፤ ሌላ መልአክም በሰማይ ካለው መቅደስ ወጣ፤ እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድ ነበረው። 18፤ በእሳትም ላይ ሥልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከመሠዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን። ዘለላዎቹ ፈጽመው በሰለዋልና ስለታሙን ማጭድህን ስደድና በምድር ያለውን የወይን ዛፍ ዘለላዎች ተረጉ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጠራ። 19፤ መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፤ በምድርም ካለው ከወይን ዛፍ ቁርጠ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር ተጣ መጥመቂያ ጣለ። 20፤ የወይኑም መጥመቂያ ከከተማ ውጭ ተረገጠ፤ እስከ ፈረሶች ልጓምም የሚደርስ ደም ርቀቱ ሺህ ስድስት መቶ ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ።

ምዕራፍ 15

1፤ ሌላም ታላቅና ድንቅ ምልክት በሰማይ አየሁ፤ የእግዚአብሔር ተጣ በእነርሱ ስለሚፈጸም ኋለኛዎቹን ሰባት መቅሠፍቶች የያዙ ሰባት መላእክት ታዩ። 2፤ በእሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባሕር የሚመስለውን አየሁ፤ በአውሬውና በምስሉም በሰውም ተጥር ላይ ድል ነሥተው የነበሩት የእግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባሕር ላይ ሲቆሙ አየሁ። 3-4፤ ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ፤ ሥራህ ታላቅና ድንቅ ነው፤ የአሕዛብ ገጉሥ ሆይ፤ መገንደህ ጻድቅና እውነተኛ ነው፤ ጌታ ሆይ፤ የማይፈራህና ስምህን የማያከብር ማን ነው? አገተ ብቻ ቅዱስ ነህና፤ የጽድቅም ሥራህ ስለ ተገለጠ አሕዛብ ሁሉ ይመጣሉ በፊትህም ይሰግዳሉ እያሉ የእግዚአብሔርን ባሪያ የሙሴን ቅኔና የበጉን ቅኔ ይዘምራሉ። 5፤ ከዚህም በኋላ አየሁ፤ የምስክርም ድንኳን መቅደስ በሰማይ ተከፈተ፤ 6፤ ሰባቱንም መቅሠፍት የያዙ ሰባቱ መላእክት ከመቅደሱ ወጡ፤ ከተልባ እግርም የተሠራ ጥሩ የጌጥ ልብስ ለበሱ ደረታቸውንም በወርቅ መታጠቂያ ታጠቁ። 7፤ ከአራቱም እንስሶች አንዱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ የሚኖር የእግዚአብሔር ተጣ የሞላባቸውን ሰባት የወርቅ ጽዋዎች ለሰባቱ መላእክት ሰጣቸው። 8፤ ከእግዚአብሔርም ክብርና ከኃይሉ ጢስ በመቅደሱ ሞላበት፤ የሰባቱ መላእክት ሰባቱ መቅሰፍት እስኪፈጸሙ ድረስ አንድ እንኳ ወደ መቅደሱ ይገባ ዘንድ አልቻለም።

ምዕራፍ 16

1፤ ለሰባቱም መላእክት። ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍሰሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ሰማሁ። 2፤ ፊተኛውም ሄዶ ጽዋውን በምድር ውስጥ አፈሰሰ፤ የአውሬውም ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንዘ ቊሰል ሆነባቸው። 3፤ ሁለተኛውም ጽዋውን በባሕር ውስጥ አፈሰሰ፤ እንደ ሞተም ሰው ደም ሆነ፤ በባሕርም ከሚኖሩት ሕይወት ያለበት ነፍስ ሁሉ ሞተ። 4፤ ሦስተኛውም ጽዋውን በወንዞችና በውኃ ምንጮች ውስጥ አፈሰሰ፤ እነርሱም ደም ሆኑ። 5፤ የውኃውም መልአክ። ያለህና የነበርህ ጌታ ሆይ፤ ቅዱስ ሆይ፤ እንዲህ ስለፈረድህ ጻድቅ ነህ፤ 6፤ የቅዱሳንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ ደምን ደግሞ አጠጥተሃቸዋል፤ የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። 7፤ ከመሰዊያውም። አዎን፤ ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ፤ ፍርዶችህ እውነትና ጻድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማሁ። 8፤ አራተኛውም ጽዋውን በፀሐይ ላይ አፈሰሰ፤ ሰዎችንም በእሳት ልታቃጥል ተሰጣት። 9፤ ሰዎችም በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ፤ በነዚህም መቅሠፍቶች ላይ ሥልጣን ያለውን የእግዚአብሔርን ስም ተሳደቡ፤ ክብርንም እንዲሰጡት ገስሐ አልገቡም። 10፤ አምስተኛውም ጽዋውን በአውሬው ዙፋን ላይ አፈሰሰ፤ መንግሥቱም ጨለማ ሆነች ከስቃይም የተነሳ መላሰቻቸውን ያኝኩ ነበር፤ 11፤ ከስቃያቸውና ከቀሰላቸውም የተነሳ የሰማይን አምላክ ተሳደቡ፤ ከስራቸውም ገስሐ አልገቡም። 12፤ ስድስተኛውም ጽዋውን በታላቁ ወንዝ በኤፍራጥስ ላይ አፈሰሰ፤ ከፀሐይም መውጫ ለሚመጡ ነገሥታት መንገድ እንዲሰናዳላቸው ውኃው ደረቀ። 13፤ ከዘንዶውም አፍና ከአውሬው አፍ ከሐሰተኛውም ነቢይ አፍ ጓጉንቸዎች የሚመሰሉ ሦስት ርኩሳን መናፍስት ሲወጡ አየሁ፤ 14፤ ምልክት እያደረጉ የአጋገንት መናፍስት ናቸውና፤ በታላቁም ሁሉን በሚገዛ በእግዚአብሔር ቀን ወደ ሚሆነው ጦር እንዲያስከትቱአቸው ወደ ዓለም ሁሉ ነገሥታት ይወጣሉ። 15፤ እነሆ፤ እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ፤ ራቁቱን እንዳይሄድ እፍረቱንም እንዳያዩ ነቅቶ ልብሱን የሚጠብቅ ብፁዕ ነው። 16፤ በዕብራይስጥም አርማጌዶን ወደሚባል ስፍራ እስከተቱአቸው። 17፤ ሰባተኛውም ጽዋውን በአየር ውስጥ አፈሰሰ፤ ከመቅደሱም ውስጥ። ተፈጽሞአል የሚል ታላቅ ድምጽ ከዙፋኑ ወጣ። 18፤ መብረቅና ድምጽም ነጎድጓድም ሆኑ፤ ትልቅም የምድር መናወጥ ሆነ፤ ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲህ ያለ ታላቅ መናወጥ ከቶ አልነበረም፤ ከሁሉ በለጠ። 19፤ ታላቁም ከተማ በሦስት ተከፋፈለች፤ የአሕዛብም ከተማዎች ወደቁ። ታላቁም ባቢሎን የብርቱ ቀጣው ወይን ጠጅ የሞላበትን ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች። 20፤ ደሴቶችም ሁሉ ሸሹ ተራራዎችም አልተገኙም። 21፤ በሚዛንም አንድ ታላንት*ፍ1* የሚያህል ታላቅ በረዶ በሰዎች ላይ ከሰማይ ወረደባቸው፤ ሰዎቹም ከበረዶው መቅሰፍት የተነሳ እግዚአብሔርን ተሳደቡ፤ መቅሰፍቱ እጅግ ታላቅ ነውና። ፍ1፤ አንድ ታላንት ሦስት ፈረሱላ የሚያህል ነው።

ምዕራፍ 17

1፤ ሰባቱንም ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ። ና በብዙም ውኃዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቁቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳይሃለሁ፤ 2፤ የምድርም ነገሥታት ከእርሰዋ ጋር ሴሰኑ በምድርም የሚኖሩ ከዝሙትዋ ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ።

3፤ በመንፈስም ወደ በረሀ ወሰደኝ፤ የሰድብም ስሞች በሞሉበት፤ ሰባት ራሶችና አሥር ቀንዶችም ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየሁ። 4፤ ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተገናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በዕንቁችም ተሸልጣ ነበር። በእጅቀም የሚያስጸይፍ ነገር የዘመትቀም ርኩሳት የሞላባትን የወርቅ ጽዋ ያዘች፤ 5፤ በግምባርቀም ምስጢር የሆነ ስም። ታላቁቱ ባቢሎን፤ የጋለሞታዎችና የምድር ርኩሳት እናት ተብሎ ተጻፈ። 6፤ ሴቲቱም በቅዱሳን ደምና በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት። ባየኋትም ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅ አደነቅሁ። 7፤ መልአኩም አለኝ። የምትደነቅ ስለ ምንድር ነው? የሴቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን፤ ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉትን የአውሬውን ምስጢር እኔ እነግርሃለሁ። 8፤ ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፤ አሁንም የለም፤ ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው፤ ወደ ጥፋትም ይሄዳል፤ ስሞቻቸውም ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ፤ ነገር ግን እንዳለ ሲያዩ ያደገቃሉ። 9፤ ጥበብ ያለው አእምሮ በዚህ ነው። ሰባቱ ራሶች ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው ሰባት ተራራዎች ናቸው። 10፤ ሰባት ነገሥታት ደግሞ ናቸው፤ አምስቱ ወድቀዋል አንዱም አለ። የቀረውም ገና አልመጣም፤ ሲመጣም፤ ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል። 11፤ የነበረውና የሌለውም አውሬ ራሱ ደግሞ ስምንተኛው ነው ከሰባቱም አንዱ ነው፤ ወደ ጥፋትም ይሄዳል። 12፤ ያየሃቸውም አስሩ ቀንዶች ገና መንግሥትን ያልተቀበሉ አስር ነገሥታት ናቸው። ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገሥታት ሥልጣንን ይቀበላሉ። 13፤ እነዚህ አንድ አሳብ አላቸው፤ ኃይላቸውንና ሥልጣናቸውንም ለአውሬው ይሰጣሉ። 14፤ እነዚህ በጉን ይወጋሉ፤ በጉም የጌቶች ጌታና የነገሥታት ገጉሥ ስለ ሆነ እነርሱን ድል ይነሣል፤ ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሣሉ። 15፤ አለኝም። ጋለሞታይቱ የተቀመጠችባቸው ያየሃቸው ውኃዎች፤ ወገኖችና ብዙ ሰዎች አሕዛብም ቋንቋዎችም ናቸው። 16፤ ያየኋቸውም አስር ቀንዶችና አውሬው ጋለሞታይቱን ይጣላሉ፤ ባደዋንና ራቁትቀንም ያደርጓታል፤ ሥጋቀንም ይበላሉ፤ በእሳትም ያቃጥሉአታል። 17፤ እግዚአብሔር አሳቡን እንዲያደርጉ አንድንም አሳብ እንዲያደርጉ የእግዚአብሔርም ቃል እስኪፈጸም ድረስ መንግሥታቸውን ለአውሬው እንዲሰጡ በልባቸው አግብቶአልና። 18፤ ያየሃትም ሴት በምድር ነገሥታት ላይ የምትነግሥ ታላቁቱ ከተጣ ናት።

ምዕራፍ 18

1፤ ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ፤ ከክብሩም የተነሣ ምድር በራች። 2፤ በብርቱም ድምፅ። ታላቁቱ ባቢሎን ወደቀች፤ ወደቀች፤ የአጋንንትም ማደሪያ ሆነች፤ የርኩሳንም መናፍስት ሁሉ መጠጊያ የርኩሳንና የተጠሉም ወፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች፤ 3፤ አሕዛብ ሁሉ ከዘመትቀ ቍጣ ወይን ጠጅ የተነሳ ወድቀዋልና፤ የምድርም ነገሥታት ከእርሰዋ ጋር ሴሰኑ የምድርም ነጋዴዎች ከቅምጥልነትቀ ኃይል የተነሳ ባለ ጠጋዎች ሆኑ ብሎ ጮኸ። 4፤ ከሰማይም ሌላ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል። ሕዝቤ ሆይ፤ በኃጢአትቀ እንዳትተባበሩ ከመቅሠፍትቀም እንዳትቀበሉ ከእርሰዋ ዘንድ ውጡ፤ 5፤ ኃጢአትቀ እስከ ሰማይ ድረስ ደርሶአልና፤ እግዚአብሔርም ዓመፃቀን አሰበ። 6፤ እርሰዋ እንደ ሰጠች መጠን ብድራት መልሱላት፤ እንደ ሥራቀም ሁለት አጥፍ ደርቡባት፤ በቀላቀለችው ጽዋ ሁለት አጥፍ አድርጋችሁ

ቀላቅሎባት፤ 7፤ ራስዋን እንደ አከበረችና እንደ ተቀማጠለች ልክ ሥቃይና ኅዘን ሰጡአት። በልብዋ። 7፤ ግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ ባልቴትም አልሆንም ኅዘንም ከቶ አላይም ሰላላች። 8፤ ስለዚህ በአንድ ቀን ሞትና ኅዘን ራስዋን የሆኑ መቅሰፍቶችዋ ይመጣሉ። በእሳትም ትቃጠላለች፤ የሚፈርድባት እግዚአብሔር ብርቱ ነው። 9፤ ከእርሰዋም ጋር የሴሰኑና የተቀማጠሉ የምድር ነገሥታት የመቃጠልዋን ጢስ ሲያዩ ስለ እርሰዋ ዋይ ዋይ እያሉ ያለቅሳሉ፤ 10፤ ሥቃይዋንም ከመፍራት የተነሣ በሩቅ ቆመው። አንቺ ታላቂቱ ከተማ፣ ብርቱይቱ ከተማ ባቢሎን፣ ወዮልሽ፣ ወዮልሽ፣ በአንድ ሰዓት ፍርድሽ ደርሶአልና እያሉ ይናገራሉ። 11፤ የመርከባቸውንም ጭነት ከእንግዲህ ወዲህ የሚገዛ የለምና የምድር ነጋዴዎች ያለቅሱላታል ያዘኑላትማል፤ 12፤ ጭነትም ወርቅና ብር የከበረም ድንጋይ ዕገቁም፣ ቀጭንም ተልባ እግር ቀይም ሐርም ሐምራዊም ልብስ የሚሸትም እንጨት ሁሉ፣ ከዘሆን ጥርሰም የተሰራ ዕቃ ሁሉ፣ እጅግም ከከበረ እንጨት ከናስም ከብረትም ከዕብነ በረድም የተሰራ ዕቃ ሁሉ፣ 13፤ ቀረፋም ቅመምም የሚቃጠልም ሽቱ ቅባትም ዕጣንም የወይን ጠጅም ዘይትም የተሰለቀ ዱቄትም ሰገደም ከብትም በግም ፈረሰም ሰረገላም ባሪያዎችም የሰዎችም ነፍሳት ነው። 14፤ ነፍሰሽም የጎመጀችው ፍሬ ከአንቺ ዘንድ አልፎአል፣ የሚቀማጠልና የሚያጌጥም ነገር ሁሉ ጠፍቶብሻል፣ ሰዎችም ከእንግዲህ ወዲህ ከቶ አያገኙአቸውም። 15-17፤ እነዚህን የነገዱ በእርሰዋም ባለ ጠጋዎች የሆኑት እያለቀሱና እያዘኑ። በቀጭን ተልባ እግርና በቀይ ሐምራዊም ልብስ ለተጎናጸፈች በወርቅና በከበረ ድንጋይም በዕገቁም ለተሸለመች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት፣ ወዮላት፣ ይህን የሚያህል ታላቅ ባለ ጠግነት በአንድ ሰዓት ጠፍቶአልና እያሉ ስቃይዋን ከመፍራት የተነሣ በሩቅ ይቆማሉ። የመርከብም መሪ ሁሉ በመርከብም ወደ ማናቸውም ስፍራ የሚሄድ ሁሉ መርከቦችም ከባሕርም የሚጠቀሙ ሁሉ በሩቅ ቆሙ። 18፤ የመቃጠልዋንም ጢስ ባዩ ጊዜ። ታላቂቱን ከተማ የምትመስላት ምን ከተማ ነበረች? እያሉ ጩኹ። 19፤ በራሳቸውም ላይ ትቢያ ነስገሰው እያለቀሱና እያዘኑ። በባሕር መርከቦች ያሉአቸውን ሁሉ ከባለ ጠግነትዋ የተነሣ ባለ ጠጋዎች ላደረገች ለታላቂቱ ከተማ ወዮላት፣ ወዮላት፣ በአንድ ሰዓት ጠፍታለችና እያሉ ጩኹ። 20፤ ሰማይ ሆይ፣ ቅዱሳን ሐዋርያት ነቢያትም ሆይ፣ በእርሰዋ ላይ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ፈርዶላችኋልና። 21፤ አንድም ብርቱ መልአክ ትልቅን ወፍጫ የሚመስልን ድንጋይ አገሰቶ ወደ ባሕር ወረወረው እንዲህ ሲል። ታላቂቱ ከተማ ባቢሎን እንዲህ ተገፍታ ትወድቃለች ከእንግዲህም ወዲህ ከቶ አትገኝም። 22፤ በገና የሚመቱና የሚዘምሩም ድምፅ እንቢልታንና መለከትንም የሚነፉ ድምፅ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም፣ የእጅ ጥበብም ሁሉ አንድ ብልሃተኛ እንኳ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይገኝም፣ የወፍጫ ድምጽም ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም፣ 23፤ የመብራትም ብርሃን ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይበራም፣ የሙሽራና የሙሽራይቱም ድምጽ ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይሰማም፤ ነጋዴዎችሽ የምድር መኳንንት ነበሩና፣ በአስማትሽም አሕዛብ ሁሉ ስተዋልና። 24፤ በእርሰዋም ውስጥ የነቢያትና የቅዱሳን ደም በምድርም የታረዱ ሁሉ ደም ተገኘባት።

ምዕራፍ 19

1-2፤ ከዚህ በኋላ በሰማይ። ሃሌ ሉያ፤ በዘመትዋ ምድርን ያጠፋችሁትን ታላቂቱን ጋለሞታ ስለ ፈረደባት፣ የባሪያዎቹንም ደም ከእጅዋ ስለ ተበቀለ፣ ፍርዶቹ እውነትና

ጽድቅ ናቸውና ማዳንና ክብር ኃይልም የአምላካችን ነው ብሎ ሲናገር እንደ ብዙ ሕዝብ ታላቅ ድምፅ ያለ ድምፅን ሰማሁ። 3፤ ደግመውም። ሃሌ ሉያ አሉ፤ ጢስዋም ለዘላለም እስከ ዘላለም ይወጣል። 4፤ ሀያ አራቱም ሽማግሌዎችና አራቱ እገሰሶች በፊታቸው ተደፍተው በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለእግዚአብሔር። አሜን፤ ሃሌ ሉያ እያሉ ሰገዱለት። 5፤ ድምፅም። ባሪያዎቹ ሁሉ እርሱንም የምትፈሩት ታናናሾችና ታላላቆች ሆይ፤ አምላካችንን አመስግኑ 6፤ ሲል ከዙፋኑ ወጣ። እንደ ብዙ ሕዝብም ድምፅ፤ እንደ ብዙ ውኃዎችም ድምፅ፤ እንደ ብርቱም ነጉድጓድ ድምፅ ያለ ድምፅ ሰማሁ እንዲህ ሲል። ሃሌ ሉያ፤ ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላካችን ነግሦአልና። 7፤ የቡጉ ሰርግ ስለ ደረሰ ሚስቱም ራስዋን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሐሄትም እናድርግ ክብርንም ለእርሱ እናቅርብ። 8፤ ያጌጠና የተጣራ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ እንድትጎናጸፍ ተሰጥቶአታል። ቀጭኑ የተልባ እግር የቅዱሳን ጽድቅ ሥራ ነውና። 9፤ እርሱም። ወደ ቡጉ ሰርግ እራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ደግሞም። ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው አለኝ። 10፤ ልሰግድለትም በእግሩ ፊት ተደፋሁ። እርሱም። እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፤ ከአገተ ጋር የኢየሱስም ምስክር ካላቸው ከወንድሞችህ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፤ ለእግዚአብሔር ስገድ፤ የኢየሱስ ምስክር የትንቢት መንፈስ ነውና አለኝ። 11፤ ሰማይም ተከፍቶ አየሁ፤ እነሆም አምባላይ ፈረሰ፤ የተቀመጠበትም የታመነና እውነተኛ ይባላል፤ በጽድቅም ይፈርዳል ይዋጋልም። 12፤ ዓይኖቹም እንደ አሳት ነበልባል ናቸው፤ በራሱ ላይም ብዙ ዘውዶች አሉ፤ ከእርሱም በቀር አገድ እንኳ የማያውቀው የተጻፈ ስም አለው፤ 13፤ በደምም የተረጨ ልብስ ተጎናጸፎአል፤ ሰሙም የእግዚአብሔር ቃል ተብሎአል። 14፤ በሰማይም ያሉት ጭፍራዎች ነጭና ጥሩ ቀጭን የተልባ እግር ልብስ ለብሰው በአምባላዮች ፈረሶች ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። 15፤ አሕዛብንም ይመታበት ዘንድ ስለታም ሰይፍ ከአፋ ይወጣል፤ እርሱም በብረት በትር ይገዛቸዋል፤ እርሱም ሁሉን የሚገዛ የእግዚአብሔርን የብርቱ ተጣውን ወይን መጥመቂያ ይረግጣል። 16፤ በልብሱና በጭኑም የተጻፈበት። የነገሥታት ገጉሥና የጌታዎች ጌታ የሚል ስም አለው። 17-18፤ አገድም መልአክ በፀሐይ ውስጥ ቆሞ አየሁ፤ በሰማይም መካከል ለሚበሩ ወፎች ሁሉ። መጥታችሁ የነገሥታትን ሥጋና የሽለቃዎችን ሥጋ የብርቱዎችንም ሥጋ የፈረሶችንም በእነርሱም የተቀመጡትን ሥጋ የጌታዎችንና የባሪያዎችንም የታናናሾችንና የታላላቆችንም ሁሉ ሥጋ እንድትበሉ ወደ ታላቁ ወደ እግዚአብሔር እራት ተከማቹ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። 19፤ በፈረሱም የተቀመጠውን ጭፍራዎቹንም ይወጉ ዘንድ አውሬውና የምድር ነገሥታት ጭፍራዎቻቸውም ተከማችተው አየሁ። 20፤ አውሬውም ተያዘ በእርሱም ፊት ተአምራትን እያደረገ የአውሬውን ምልክት የተቀበሉትን ለምስሉም የሰገዱትን ያሳተ ሐሰተኛው ነቢይ ከእርሱ ጋር ተያዘ፤ ሁለቱም በሕይወት ሳሉ በዲን ወደሚቃጠል ወደ አሳት ባሕር ተጣሉ። 21፤ የቀሩትም በፈረስ ላይ ከተቀመጠው ከአፋ በሚወጣው ሰይፍ ተገደሉ፤ ወፎችም ሁሉ ከሥጋቸው ጠገቡ።

ምዕራፍ 20

1፤ የጥልቁንም መክፈቻና ታላቁን ሰገሰለት በእጁ የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። 2፤ የቀደመውንም እባብ ዘንድውን እርሱም ዲያብሎስና ሰይጣን የተባለውን ያዘው። 3፤ ሺህ ዓመትም አሰረው፤ ወደ ጥልቅም ጣለው አሕዛብንም ወደ ፊት

እንዲያስት ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማኅተም አደረገበት፤ ከዚያም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ይፈታ ዘንድ ይገባዋል። 4፤ ዙፋኖችንም አየሁ፤ በእነርሱም ላይ ለተቀመጡት ዳኝነት ተሰጣቸው፤ ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት፤ ለአውሬውና ለምስሉም ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግምባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ፤ ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ጥሩና ነገሡ። 5፤ የቀሩቱ ሙታን ግን ይህ ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ይህ የፊተኛው ትንሣኤ ነው። 6፤ በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው ብጹዕና ቅዱስ ነው፤ ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም፤ ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ ከእርሱም ጋር ይህን ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። 7፤ ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል፤ 8፤ በአራቱም በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ፤ ጎግንና ማጎግን፤ እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል፤ ቍጥራቸውም እንደ ባሕር አሸዋ የሚያህል ነው። 9፤ ወደ ምድርም ሰፋት ወጡ የቅዱሳንንም ሰፈርና የተወደደችውን ከተማ ከበቡ፤ እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው። 10፤ ያሳታቸውም ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባሕር ተጣለ፤ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሣቀያሉ። 11፤ ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ፤ ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ ሰፍራም አልተገኘላቸውም። 12፤ ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ፤ መጻሕፍትም ተከፈቱ፤ ሌላ መጻሕፍም ተከፈተ እርሱም የሕይወት መጻሕፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። 13፤ ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ፤ ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፤ እያንዳንዳም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። 14፤ ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው። 15፤ በሕይወትም መጻሕፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ።

ምዕራፍ 21

1፤ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርንም አየሁ፤ ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና፤ ባሕርም ወደ ፊት የለም። 2፤ ቅድስቲቱም ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም፤ ለባልዋ እንደ ተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ፤ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰትወርድ አየሁ። 3፤ ታላቅም ድምፅ ከሰማይ። እነሆ፤ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው ከእነርሱም ጋር ያድራል፤ እነርሱም ሕዝቡ ይሆናሉ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል፤ 4፤ እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል፤ ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፤ ኅዘንም ቢሆን ወይም ጨኸት ወይም ሥቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም፤ የቀደመው ሥርዓት አልፎአልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። 5፤ በዙፋንም የተቀመጠው። እነሆ፤ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ አለ። ለእኔም። እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸውና ጻፍ አለኝ። 6፤ አለኝም። ተፈጽሞአል። አልፋና ያሜጋ፤ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ለተጠማ ከሕይወት ውኃ ምንጭ እንዲያው እኔ እሰጣለሁ። 7፤ ድል የሚነሣ ይህን ይወርሳል አምላክም እሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። 8፤ ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነፍስ ገዳኖችም የሴሰኛዎችም የአሰማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመልኩ የሐሰተኛዎችም ሁሉ ዕድላቸው

በዲናና በእሳት በሚቃጠል ባሕር ነው፤ ይኸውም ሁለተኛው ሞት ነው። 9፤ ሰባቱም ኋለኛዎች መቅሠፍቶች የሞሉባቸውን ሰባቱን ጽዋዎች ከያዙት ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ። ወደዚህ ና፤ የቡንግም ሚስት ሙሽራይቱን አሳይሃለሁ ብሎ ተናገረኝ። 10-11፤ በመገፈስም ወደ ታላቅና ወደ ረጅም ተራራ ወሰደኝ፤ የእግዚአብሔርም ክብር ያለባትን ቅድስቲቱን ከተማ ኢየሩሳሌምን ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አሳየኝ፤ ብርሃንም እጅግ እንደ ከበረ ድንጋይ እንደ ኢያሰጲድ ድንጋይ ሆኖ እንደ ብርሌ የጠራ ነበረ፤ 12፤ ታላቅና ረጅም ቅጥር ነበራት፤ አሥራ ሁለትም ደጆች ነበሩአት በደጆቹም አሥራ ሁለት መላእክት ቆሙ፤ የአሥራ ሁለቱም የእስራኤል ልጆች ነገዶች ሰሞች ተጽፈውባቸው ነበር። 13፤ በምሥራቅ ሦስት ደጆች፤ በሰሜንም ሦስት ደጆች፤ በደቡብም ሦስት ደጆች፤ በምዕራብም ሦስት ደጆች ነበሩ። 14፤ ለከተማይቱም ቅጥር አሥራ ሁለት መሠረቶች ነበሩአት፤ በእነርሱም ውስጥ የአሥራ ሁለቱ የቡን ሐዋርያት ሰሞች ተጽፈው ነበር። 15፤ የተናገረኝም ከተማይቱንና ደጆችን ቅጥርንም ይለክ ዘንድ የወርቅ ዘንግ ነበረው። 16፤ ከተማይቱም አራት ማዕዘን ነበራት፤ ርዝመትም እንደ ሰፋት ልክ ነበረ። ከተማይቱም በዘንግ ለካት አሥራ ሁለትም ሺህ ምዕራፍ ሆነች፤ ርዝመትና ሰፋት ከፍታዎም ትክክል ነው። 17፤ ቅጥርንም ለካ፤ መቶ አርባ አራት ክንድ በሰው ልክ፤ እርሱም በመልክ ልክ። 18፤ ቅጥርንም ከኢያሰጲድ የተሠራ ነበረ፤ ከተማይቱም ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረች። 19፤ የከተማይቱም ቅጥር መሠረት በከበረ ድንጋይ ሁሉ ተጌጦ ነበር፤ ፊተኛው መሠረት ኢያሰጲድ፤ ሁለተኛው ሰገፔር፤ ሦስተኛው ኬልቄዶን፤ አራተኛው መረግድ፤ 20፤ አምስተኛው ሰርዶንክስ፤ ስድስተኛው ሰርድዮን፤ ሰባተኛው ክርስቲሎቤ፤ ሰምንተኛው ቢረሌ፤ ዘጠነኛው ወራውሬ፤ አሥረኛው ክርስጵራስስ፤ አሥራ አንደኛው ያክንት፤ አሥራ ሁለተኛው አሜቴስጢኖስ ነበረ። 21፤ አሥራ ሁለቱም ደጆች አሥራ ሁለት ዕንቆች ነበሩ፤ እየአንዳንዱ ደጅ ከአንድ ዕንቁ የተሠራ ነበረ። የከተማይቱም አደባባይ ጥሩ ብርጭቆ የሚመስል ጥሩ ወርቅ ነበረ። 22፤ ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክና ቡን መቅደስ ስገውና መቅደስ በእርሰዋ ዘንድ አላየሁም። 23፤ ለከተማይቱም የእግዚአብሔር ክብር ስለሚያበራሳት ሙብራትም ቡን ስለ ሆነ፤ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት አያስፈልጓትም ነበር። 24፤ አሕዛብም ብርሃንን ይመላለሳሉ፤ የምድርም ነገሥታት ክብራቸውን ወደ እርሰዋ ያመጣሉ፤ 25፤ በዚያም ሌሊት ስለሌለ ደጆችን በቀን ከቶ አይዘጉም፤ 26፤ የአሕዛብንም ግርማና ክብር ወደ እርሰዋ ያመጣሉ። 27፤ ለቡንም በሆነው በሕይወት መጽሐፍ ከተጻፉት በቀር፤ ጸያፍ ነገር ሁሉ ርኩሰትና ውሸትም የሚያደርግ ወደ እርሰዋ ከቶ አይገባም።

ምዕራፍ 22

1፤ በአደባባይዎም መካከል ከእግዚአብሔርና ከቡን ዙፋን የሚወጣውን እንደ ብርሌ የሚያገጸባርቀውን የሕይወትን ውኃ ወገዝ አሳየኝ። 2፤ በወንዙም ወዲያና ወዲህ በየወሩ እያፈራ አሥራ ሁለት ፍሬ የሚሰጥ የሕይወት ዛፍ ነበረ፤ የዛፉም ቅጠሎች ለሕዝብ መፈወሻ ነበሩ። 3፤ ከእንግዲህም ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም። የእግዚአብሔርና የቡን ዙፋን በእርሰዋ ውስጥ ይሆናል፤ ባሪያዎቹም ያመልኩታል፤ ፊቱንም ያያሉ፤ 4፤ ሰውም በግምባርቻቸው ይሆናል። 5፤ ከእንግዲህም ወዲህ ሌሊት አይሆንም፤ ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ያበራሳቸዋልና የሙብራት ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን

አያስፈልጋቸውም፤ ለዘላለምም እስከ ዘላለም ይነግሣሉ። 6፤ እርሱም። እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው። የነቢያትም መናፍስት ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልእኩን ሰደደ። 7፤ እነሆም፤ በቶሎ አመጣለሁ። የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል የሚጠብቅ ብፁዕ ነው አለኝ። 8፤ ይህንም ያየሁትና የሰማሁት እኔ የሐገስ ነኝ። በሰማሁትና ባየሁትም ጊዜ ይህን ባሳየኝ በመልእኩ እግር ፊት እስግድ ዘንድ ተደፋሁ። 9፤ እርሱም። እንዳታደርገው ተጠገቀቅ፤ ከአገተ ጋር ከወንድሞችህም ከነቢያት ጋር የዚህንም መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፤ ለእግዚአብሔር ሰገድ አለኝ። 10፤ ለእኔም። ዘመኑ ቀርቦአልና የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል በማጎተም አትዘጋው። 11፤ ዓመፀኛው ወደ ፊት ያምፀ፤ ርኩሱም ወደ ፊት ይርከስ፤ ጻድቁም ወደ ፊት ጻድቅ ያድርግ፤ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደስ አለ። 12፤ እነሆ፤ በቶሎ አመጣለሁ፤ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን አከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ። 13፤ አልፋና ምጫጋ፤ ፊተኛውና ኋለኛው፤ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። 14፤ ወደ ሕይወት ዛፍ ለመድረስ ሥልጣን እንዲኖራቸው በደጆችዎም ወደ ከተማይቱም እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው። 15፤ ውሻዎችና አስማተኞች ሴስኞችም ነፍስ ገዳዮችም ጣዖትንም የሚያመልኩት ውሸትንም የሚወዱና የሚያደርጉ ሁሉ በውጭ አሉ። 16፤ እኔ ኢየሱስ በአብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንዲመሰክሩላችሁ መልእኬን ላክሁ። እኔ የዳዊት ሥርና ዘር ነኝ፤ የሚያበራም የገጋት ኮከብ ነኝ። 17፤ መገፈሱና መሸራይቱም። ና ይላሉ። የሚሰማም። ና ይበል። የተጠማም ይምጣ፤ የወደደም የሕይወትን ውኃ እንዲያው ይውሰድ። 18፤ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔ እመሰክራለሁ፤ ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሠፍቶች ይጨምርበታል፤ 19፤ ማንምም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ቢያጎድል፤ በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቲቱ ከተማ እግዚአብሔር ዕድሉን ያጎድልበታል። 20፤ ይህን የሚመሰክር። አዎን፤ በቶሎ አመጣለሁ ይላል። አሜን፤ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፤ ና። 21፤ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን፤ አሜን።